



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት

Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ታህሳስ 30 ቀን 2013
አዲስ አበባ

94ኛ መደበኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ወሳኔዎች

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 94ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል፡፡

1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የኢትዮጵያ የውጭ አገር ስራ ስምሪት ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ሲሆን የኢትዮጵያ የውጭ አገር ሥራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 ተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ በአፈጻጸም ያጋጠሙ ስተቶች ማረም ተገቢ በመሆኑ፤ እንዲሁም አሁን ዘርፉ ከደረሰበት ነባራዊ ሁኔታ አኳያ አዋጁን ማሻሻል አስፈላጊነቱ ስለታመነበት የህጉን ክፍተቶች በጥናት በመለየትና የሌሎች አገራትን ተሞክሮ በመፈተሽ የማሻሻያ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ መክሮ ግብአቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
2. ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየበት አጀንዳ በኢትዮጵያ እና በኢጋንዳ መካከል በተደረጉ በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ የመስጠት እና በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የፍትህ ትብብር ስምምነቶችን ለማጽደቅ በቀረቡ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው፡፡ በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ የመስጠት ስምምነቱ በወንጀል ጉዳይ የሚፈለጉ ግለሰቦችን አሳልፎ በመስጠት ረገድ ለሚደረገው የሁለትዮሽ ትብብር የሕግ ማዕቀፍን የሚፈጥር በመሆኑ የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ ሲሆን በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የፍትህ ትብብር ስምምነቱ ደግሞ በተደራጁና ድንበር ዘለል ወንጀሎች እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት ግዛት ውስጥ በሚፈጸሙ ሌሎች ወንጀሎች ምርመራ፣ የክስና የፍርድ ሂደት አስፈላጊ የሆኑ መረጃና ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ እንዲሁም የወንጀል ፍሬዎችን ከመያዝና ከማገድ ጀምሮ የሚወረሱበትን ሂደት የሚያግዝ የሁለትዮሽ ትብብር የሕግ ማዕቀፍን የሚፈጥር እንደሆነ ተገልጿል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረቡት የስምምነት ሰነዶችና የማጸደቅ ረቂቅ አዋጆች ላይ ከተወያየ በኋላ ይጸድቅ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
3. ምክር ቤቱ በተጨማሪም የተወያየው በኢትዮጵያ እና በደቡብ አፍሪካ መካከል የተፈረመው የዲፕሎማቲክ እና ሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ሰዎች ቪዛን የማስቀረት ስምምነት ማጸደቅ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ እና ደቡብ አፍሪካ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ ስምምነት በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን የዲፕሎማቲክ ግንኙነትም ለማጠናከር የሚያግዝ ከመሆኑም በላይ ቪዛና መሰል ስርዓቶችን ለማሟላት የሚባክነውን ጊዜ የሚያስቀር ነው፡፡ ምክር ቤቱ በስምምነት ሰነዱ እና ማጸደቅ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ተወስኗል፡፡

4. በማስከተልም ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ለሚሰጡ አገልግሎቶች የሚከፈል የአገልግሎት ክፍያን ለመወሰን በወጣ ረቂቅ ደንብ ላይ ተወያይቷል። የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቦርዱ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በመንግስት በሚወሰን ተመን መሠረት ክፍያዎችን እንደሚያስከፍል ተደንግጓል። በዚህም መሠረት ቦርዱ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያወጣውን ወጪ ከተገልጋዩ በሚሰበስበው ክፍያ ለመሸፈን የሚያስችል በጥናት ላይ የተመሰረተ የአገልግሎት ክፍያ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል።
5. ሌላው ለምክር ቤቱ በአጅንዳነት የቀረበው ጉዳይ የኢትዮ-ቴሌኮም ማቋቋሚያ ደንብን ለማሻሻል የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ነው። ከኢንዱስትሪው ፈጣን ዕድገትና ተለዋዋጭ ባህሪ ጋር አብሮ መሄድ እንዲችል፤ በሚዘረጉ የኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ተጨማሪ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ እና ኩባንያው በመደበኛነት እየሰጠ ከሚገኘው ከተለመደው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባሻገር ተዛማጅነት ባላቸው የአገልግሎት መስኮች እንዲሰማራ መፍቀድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ስለሆነም የኢትዮ ቴሌኮም ማቋቋሚያ ደንብ ማሻሻያ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንቡ ላይ ተወያይቶ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል።
6. በመጨረሻም ምክር ቤቱ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ጋር ለ5ኛው ምዕራፍ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ እንዲውል የተፈረመውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቷል። ከ2013 እስከ 2017 ድረስ ለሚተገበር የልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል የ200 ሚሊዮን ዶላር ከወለድ ነጻ የብድር ስምምነት ማጽደቅ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በብድር ስምምነቱ ላይ ተወያይቶ ከአገራችን የብድር ስትራቴጂ ጋር የሚሄድ፣ ወለድ የማይከፈልበት፣ የ6 ዓመት እጩታ ያለው እንዲሁም በ38 ዓመታት ተከፍሎ የሚጠናቀቅ የብድር አይነት በመሆኑ ይጸድቅ ዘንድ ረቂቅ አዋጁ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።

//